



ኢትዮጵያ ገቢዎች ሚኒስቴር
Ethiopian Ministry of Revenues

በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ቁጥር 285/1995 አንቀጽ 23 (4) እና 21(1) በገዢው ተይዞ የተቀነሰ የተ.እ.ታ ተቀናሽ የተደረገ እና ለባለስልጣኑ የተከፈለ ታክስ ሪፖርት ማድረጊያ ቅጽ
: As per Article 23 (4) of the VAT proclamation 1341/2016, Deduct VAT reverse tax reporting form

ቀን: _____
Date

አጠቃላይ መረጃ
GENERAL INFORMATION

- 1.1 የታክስ ከፋይ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር: _____
 Taxpayer Identification Number (TIN) _____
- 1.2 የታክስ ከፋይ ስም: _____
 Taxpayer's Name _____
- 1.3 አድራሻ/Address/:- ከተማ/City/:- _____ ወረዳ/Wereda/:- _____ ቀበሌ/Kebele/:- _____ የቤት ቁጥር/House no./:- _____
 ስ.ቁ/Tel.no/:- _____ ፋክስ ቁጥር/Fax no./:- _____ ኢሜይል/Email/ -----
- 1.4 የታክስ ከፋይ የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ቁጥር: _____
 Taxpayer's VAT Registration Number. _____
- 1.5 የታክስ ማስታወቂያ ጊዜ ከ: _____ እስከ _____
 Period for Declaration From _____ to _____
- አዘጋጅ/prepared by**

ተ.ቁ NO	በገዢው ተይዞ የተቀነሰ እና ለታክስ ሚኒስቴር የተከፈለ የተ.እ.ታ Deductible & paid to tax Authority of VAT reverse taxation					
	በገዢው ተይዞ የተቀነሰበት ነዋሪ ያልሆነ ሰው ስም Name of Non Resident person VAT reverse taxation Deducted	የአገልግሎት አይነት Types orvice	ከተጨማሪ እሴት ታክስ በፊት የግብይቱ ጠቅላላ ዋጋ/ Gross transaction Value before VAT declaration summary form135	በገዢው ተይዞ የተቀነሰና የተከፈለ የተ.እ.ታ መጠን Deductible & Paid of VAT reverse taxation declaration summary form 140	ከታክስ ሚኒስቴር የተሰጠ የደረሰኝ ቁጥር Receipt no /MOR	ከታክስ ባለስልጣኑ የተሰጠ የደረሰኝ ቀን Receipt Date/MOR
1						
ድምር						

አዘጋጅ/prepared by
 ስም/Name ----- **ፊርማ/sig**----- **ቀን/Date** -----

ያረጋገጠው/Approved by
 ስም/Name ----- **ፊርማ/sig**----- **ቀን/Date** -----

ማስታወሻ:- በገዢው ተይዞ የተቀነሰ የተ.እ.ታ ተቀናሽ የተደረገ ታክስ ግብይቱ ለተካሄደበት የሂሳብ ጊዜ የሂሳብ ጊዜ በሚቀርብበት ወቅት ለባለስልጣኑ ገቢ የተደረገ እንደሆነ እና የተ.እ.ታ ክፍያ የተፈጸመበት ደረሰኝ እንደ ተ.እ.ታ ደረሰኝ ተቆጥሮ በአዋጁ በአንቀጽ 21(1) መሰረት ለደንበኛው የተ.እ.ታ ተቀናሽ መብት የሚያስገኝለት ሆኖ ስለሚቆጠር ከዚህ ማሳወቂያ ፎርም ጋር መያያዝ ይኖርበታል።

Reminder Deductible on VAT reverse taxation: As per Article 23 (4) as of art 21(1) of the VAT proclamation 285/2002, the payment of the withheld held is considered as an invoice and taxpayers may claim VAT input credit and must attach the original invoice declare it here .